

ከእኛ በኩል መልእክት ይሰማሉ!



ከማርች 2023 ጀምሮ፣ ብቁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ቨርጂኒያ የአባላትን የጤና ሽፋን መገምገም ትጀምራለች፣ ይሁንና የአባልነት መዘጋቶች ከኤፕሪል 30፣ 2023 በፊት አይከሰቱም።

በሽፋንዎ መቀጠልዎን ለማረጋገጥ የሚከተሉትን የእርምጃ ደረጃዎች ይከተሉ፡

- ስለ ቨርጂኒያ የእድሳት ሂደት የተመለከተ መረጃ ይመልከቱ።
- ሽፋንዎን ለማደስ ምን ማድረግ እንደሚጠበቅብዎ በተመለከተ ሁሉንም አፊሴላዊ መልእክት፣ ኢሜይል ወይም ጽሁፎች በጥንቃቄ ያንብቡ።
- ወቅታዊ መረጃና ምንጮችን ለማግኘት የCover Virginia ድረገጽን ይጎብኙ።
- ለወቅታዊ ኢሜይልና ጽሁፍ ይመዘገቡ እንዲሁም Cover Virginiaን በማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ይከተሉ።
- ከህክምና ድጋፍ አገልግሎቶች መምሪያ (Department of Medical Assistance Services) (ቨርጂኒያ Medicaid)፣ ማህበራዊ አገልግሎቶች፣ Cover Virginia እና ቁጥጥር ከሚደረግበት የጤና እንክብካቤ እቅድዎ የሚከተሉትን የሚጠይቁ አፊሴላዊ ማስታወቂያዎች ሲደርሱዎ ምላሽ ይሰጡ፡
 - ወቅታዊ የግንኙነት መረጃ (የመልእክት አድራሻ፣ የኢሜይል አድራሻ እና ስልክ ቁጥሮች)
 - ብቁ መሆንዎን ለማረጋገጥ ስለ እድሳትዎ ቅጽ ወይም የማረጋገጫ ዝርዝር ያካተቱ አፊሴላዊ ማስታወቂያዎች ምላሽ


- የተጠየቀውን መረጃ እስከ ማብቂያ ቀን ድረስ በመላክ ሽፋንዎን ያድሱ። ሁሉምንም ጥያቄዎች ይመልሱ እንዲሁም አስፈላጊ ከሆነ ከሚከተሉት መንገዶች መካከል በአንዱ አማካኝነት ማንኛውንም ለውጦች ያድርጉ።
 - መዝገብዎን ከአካውንት/መለያዎ ጋር ለማገናኘት የተሞሉትን ሰነዶች/ቅጾች በቅጽ ላይ የሚገኘውን የመዝገብ ቁጥር እና የመታወቂያ ቁጥር በመጠቀም በአንላይን በ commonhelp.virginia.gov ያስገቡ።
 - የእድሳት መረጃዎን ለማስገባት ለCover Virginia በስልክ ቁጥር 1-855-242-8282 (TTY: 1-888-221-1590) ይደውሉ። የተጠየቀውን መረጃ በመሰብሰብ በስልክ ለመስጠት ዝግጁ ያድርጉ።
 - የተሞላውን ቅጽ/ሰነዶች እስከ ማብቂያ ቀን ድረስ በቅጹ ወይም የማረጋገጫ ዝርዝሩ ላይ በተገለጸው አድራሻ በመልእክት ይላኩ። Medicaid በቅድሚያ የተከፈለ ተመላሽ ኢንሽሎፕ ይልክልዎታል፤ ወይም ቅጹን/ሰነዶቹን በፋክስ ወይም በአካባቢዎ የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ በአካል ማቅረብ ይችላሉ።



ቅጹን ወይም የማረጋገጫ ዝርዝሩን በተመለከተ ጥያቄዎች አሉዎት?

ለአካባቢዎ የማህበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ ወይም Cover Virginia ይደውሉ። ለጥያቄዎችዎ መልስ ለመስጠት እንዲያስችሉን በሚደውሉበት ወቅት የሚጠየቀውን መረጃ ይሰብሰቡ። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ከአካባቢዎ ኤጀንሲ የሆነ ሰው ለማግኘት ሊጠይቁ ይችላሉ።

ጥያቄዎች ካሉዎ፣ እርዳታ ካስፈለግዎ፣ ወይም የቋንቋ እገዛ አገልግሎቶች ወይም ትላልቅ ህትመት ከፈለጉ ለCover Virginia በስልክ ቁጥር 1-855-242-8282 (TTY: 1-888-221-1590) ይደውሉ ወይም በ covervirginia@dmas.virginia.gov ኢሜይል ይላኩልን።



DMAS Unwind II Fly 0223 AM v2